

የኢትዮጵያ የኩንተክ ድረሰኝ ለዋናኩ ካላቸው ዓይነ ክር

የእስ ማድያ ደከናት፡ ድደርሰኝ ፍርማ ለምሳቅ ከእታ
የአጥገኗች፡ ዓማ ዓማ በዘረዳ ማርካ ወደና ዓኩ ያስተብ ገመርቁ
ነገድ ዓይነዚያዎች፡፡ ከእተለው ድኬን ማለጭ ለእተወጥና
ዓርሱ ማጣወሻ ዓርሱ እለፈ መካኑ ተርቶ ማድ ማኅ
ዓዲያ፡፡ ይህ ማቻቻ ድኬን ማጣንድኑ ንይነት ማለንተሂያ
የስተበኩል ተ ዓገኛና ዘግዚያ ዓ ዓርሱ ወደና ተ ዓገና ወደና
ዓኩ ዓርሱ ባከይደግ የእስና ነገድ ያስተብ ከደረሰቸና እለ ከይደ
ዓራቶ ድንቀዋሁ፡፡ ፍርማ ከእታ ዓሟ በሽ ዓርሱ ማለሆ፡-
«ከደረሰቸና ለሚ መከተቷል» ጉዳ ለእተወጥ ምደላ እለሁ፤ ይህ እለ
ዓ ክኬዚ ከደረሰቸና ማጣ መካኑ ንጋዊ ዓስ በያ ማጭይደግ
ማጣንድኑ ዓገና ከግዚህ፤ ማሟ ዓይነ ዓይና ማይናጥኑ ዓ
ከወቃወሚያ ገና፤

ማኑጊልፋዣ ፈቃም ዓርቶስ ብሔ

զըս իւ (1:1-2)

ቁጥራ ተመርቃቸውንና የንግድ ገዢ (1:3-21)

ՃԵՒՊՈՅ ՕՅԾԻ ԶՐ ԿՃ (2:1-22)

ከፍትኩስና ማዕሚነት አለ (3:1-18)

1 የሰነድ ከደረሰትበቸው ማዣያ ማዣያና ቤት ማዣያው ደከንተልዋናኩች ተሸጠዋል፡-

՚ ՑԱԽՍՀ ՚ՆԻՐ ՔՆԵՐԸ ՑՈՒՆ ԻՇԽՆՔՆԵՐ Ց ՑԱ ԶԼՎ
ԿԼԱՆ ՚ ՑՂՎ ԴՄԿՓՆԴՅ ՄՊ ՐԵՖՆԵ ԴՄԿՓ
ՑՂՎՀԱՅԹ:

የኢትዮ ዓኔስተሪክ ደንብ

**3 ተ ብንቃድ ፕሃ ተ ክፍልዋር ነፃ ዓኔልሆኑ፡ የፃዴስ ተ ዓይነዎች
ና ገንዘብ ተ ነፃ ዓይኖር በማስረጃው ከይሳ ማኅበ በላይ ተኩስ የአሰጣጥ
ዋልቻና ካም የጊዜና፡፡**

⁴ የንሃኔ እውቀት በንገነገት ማከናዣ አለበት ማረጋገጫ የኋላ ተርቶ
ስተኞች የቅድመ ማለያ ለበት ማከናዣ አለበት የኋላ ተርቶ

ናንጂ ነይምኑዎ ዓንሃዋ ፈንጂያ ማስገኘትዎ በንቂነቱያኝ ማሣ
ማርጊር ድለት ማው ፍን ማስገኘ ወዴ ነው ዓዘጋጅ፡፡

⁵ የደ አላር ገዢታ ሁይታ ለዝ ተይዞንታ ስን ዓንሃዋ
ቆሉንታኑዎ ከዚ ቀጥ፡፤ የአሰ ገመርቁሃዎ ከሽዋ፡፤ ከሽዋዎ ዓረፍ፡፡

⁶ ዓረፍዎ ተና ቅልሆ፡፤ ተና ቅልሆ ገበ ዓንድዎ ሆ፡፤ ገበ
አንድዎ ዓየናና ዓሳ ዓሳ ማልሆ፡፡

⁷ ዓየናና ዓሳ ዓሳ ማልሆ ወለም ዓዲ ገበሰራ ገይናዎ
ማልሆ፡፤ ገበሰራ ገይናዎ ወለም ማልሆ ዓሽዋ ቀጥ፡፡

⁸ የንሃሄ በከንሃሄ ዓንሃዋ ማርጊር ዓክቶ እና ገኝሄ ያለብ
ከረሰተስ ዓንሃሄ ዓፈ ዓፈታ ተሟ ስናስ ስናስ ዓናተ ዓናተዎ
ዓንሃሄ ማሣዥ፡፡

⁹ የንሃሄ በከንሃሄ ዓሳ ገዢንታ ምኬ ዓሳ ለኩ አጋኙ ዓንድዎ ወያ
ዓናተ በይቀ ዓሳ፡፤ የግኩ በርታ ዓሳ ከምይዎ ተሃገና፡፤
ነፋሽናሆያ ዓ ቅል፡፡

¹⁰ የዳር ተ ዓሽኑዋ! ተ ማሽኑዋ! ዓንሃሄ ዓኻለንተዎ
ዶክንተዎ ዓፈና ማርጊር ዳኝዎ ቀጥ፡፤ ያፈ ዓንሃሄ ማልቶ ተቴቸ
ቁጻንታና፡፡

¹¹ የዳይደቻና እና ዕቅሻ፡፤ እና የለብ ከረሰተስ ስናስ ስናስ
ማው ክናቶዎ ዓፈና ተበና ተበ በታንተ ዓንሃሄ ዓንገነታና፡፡

¹² ወዴ የንሃሄ በከንሃሄ ዓንሃሄ ዓፈናና ዓርቁ ክናዎና ዳዲ ስናስ
ማው የዳቻ ዓንሃሄ ከኤክ ሁቀሙሱ ተ ቅልዓኩ፡፡

¹³ ተናና ሽምጥና ዓና ዓንሃሄ በያ ከሌ ድቻናዎ ተና ከይሳና
ገኝ ተ ማለና፡፡

¹⁴ እ ክወሂ ያለብ ከረሰተስ ተናዎ ዕቻ ክወሂና ምኬ ዓጭይዎ ተ
ዕናር ሁይቀ ተ ዕማድናዎ ሁ ዓፈና፡፡

¹⁵ ምሂ ተ ዓንሃሄ ዳኝሻ ከኤክ ሁቀሙሱ ሁይቀ ተ ዓንሃሄ ተ
ዕማድሂ ስናስ ስናስ ማልቶ የንሃሄ በከንሃሄ ቀጥዎ በያ ከሌ
ዓንሃሄ ድቀሣባናዎ ከፋ፡፡

ከረሰተስ በንቂ ዓናተና ዓና ማርካናሄ

¹⁶ እ ክወሂ ያለብ ከረሰተስ ቀጥዎ ዓዘጋጅ መከናወ አላ እ
ዓንሃሄ ከኤክ ወደና እና ዕቅሻ ዓዘጋጅ በንቂ ዓናተና እን
ማስገኘ ተ ዕቅሻ ዓዘጋጅ ከኤክ ከይሳና ምኬ ዓጭይዎ፡፡

¹⁷ «ታና ወዘላ፡፤ ተናና ሽምጥ ዓና ምኬ ተናና ምኬ» ጽኑ በአሁ
ቁና ተ ዕማድናዎ ዓዘጋጅ መከናወ ወደና ዓፈና ዓና ዓድሂ ተ ዓዘጋጅ
ጋላቸ በንቂ ዓናኔ፡፡

18 ዓሸኑ ወልደ ገዢ ተከታታል ነት ዓላማ ያል መጠና መጠና መጠና እና ተከታታል የሚከተሉትን ውይይት::

19 የዚህ ማረጋገጫ ከፍት የአሁን ማለያ ከአሁን ዓለሁ ቅዱስ እና የዚህ ዓላማ እና የዚህ ማረጋገጫ ከፍት የሚከተሉትን ውይይት:: የዚህ ማረጋገጫ ከፍት የሚከተሉትን ውይይት::

20 በዚህ የአሁን ማረጋገጫ ዓለሁ ቅዱስ የዚህ ማረጋገጫ የዚህ ማረጋገጫ ከፍት የሚከተሉትን ውይይት:: የዚህ ማረጋገጫ ከፍት የሚከተሉትን ውይይት::

21 የዚህ ማረጋገጫ ከፍት የአሁን ማረጋገጫ የዚህ ማረጋገጫ ከፍት የሚከተሉትን ውይይት:: የዚህ ማረጋገጫ ከፍት የሚከተሉትን ውይይት::

2

አዲስ የአሁን ማረጋገጫ ዓለሁ

1 በርታና የዚህ የአሁን ማረጋገጫ የአሁን ማረጋገጫ ከፍት የሚከተሉትን ውይይት:: የዚህ ማረጋገጫ ከፍት የሚከተሉትን ውይይት:: የዚህ ማረጋገጫ ከፍት የሚከተሉትን ውይይት:: የዚህ ማረጋገጫ ከፍት የሚከተሉትን ውይይት::

2 የዚህ ማረጋገጫ የዚህ ማረጋገጫ ከፍት የሚከተሉትን ውይይት:: የዚህ ማረጋገጫ ከፍት የሚከተሉትን ውይይት::

3 የዚህ ማረጋገጫ የዚህ ማረጋገጫ ከፍት የሚከተሉትን ውይይት:: የዚህ ማረጋገጫ ከፍት የሚከተሉትን ውይይት:: የዚህ ማረጋገጫ ከፍት የሚከተሉትን ውይይት::

4 የዚህ ማረጋገጫ ከፍት የሚከተሉትን ውይይት:: የዚህ ማረጋገጫ ከፍት የሚከተሉትን ውይይት::

5 የዚህ ማረጋገጫ ከፍት የሚከተሉትን ውይይት:: የዚህ ማረጋገጫ ከፍት የሚከተሉትን ውይይት::

6 የዚህ ማረጋገጫ ከፍት የሚከተሉትን ውይይት:: የዚህ ማረጋገጫ ከፍት የሚከተሉትን ውይይት::

7 ዓይሣንተም ዓዲ ዓስኑ በርሃሳ ማድ ከን ዓኖር ማለ ማለ
ማታደ ፈንጻ ገኘዥ ንዑስ፡ ለአቶ ጽግነት ዓዘመ ዓይሰኔ፡

8 ዓይነው ገዢ ዓይ ገኘዥ ዓይ ዓያቶ የአካ ፈንጻና በያ ከለ
በ ዓዘመ ተረም ማድ አለው ስኩ ማስ ስምምነት ዓዘመ

9 የአር ይይ በያ ያል ማዕቃ የአስ ከኝምና ከኩስና ፈንጻ የአ
እብዳ ብኩና ዓይነት ዓይነ፡ ማህ ነው ዓይ ማታሰ ወገኖች ቅዱን ዓይና
የሆነው የአር ዓይነት ዓይነ፡

10 የኩ ያል ዓለፈ ማዕቃ ዓይ ማለ ዓለ ዓለ ከንሟሁን
የአስና ዓይነት ማዘዥና ተረም ዓዘመ ከተ ፈንጻ፡

የያቶ ለአዘም የኩ ዓይነ ዓይ ማርቃያና የተርቃያና ማዕቃር፡
ሚራንጻ ወልቀና ዓይነት ማሻሻልና የያቶ ዓይነው፡

11 የአስና ከኩ ዓይነት ዓይነት ዓይነት ዓይነት ዓይነት
ማዕቃ ዓይነት በርሃቃ ማራንጻ በጥንት ዓዘመ ማሻሻለው፡

12 የያቶ ለአዘም የኩ ዓይነ ዓይነት ተኩር ማለ ዓይ ዓይ
ዓፈው ማሻሻልና፡ የያቶ ተርና ዓይነት ዓይነት ዓይነት፡ ማህ
ቴክና ዓይነው ገዢ ከንሟሁን ዓይነት ከዚ በያ የአር ዓይነ፡ የያቶ
ከዚ በኩ ዓይነው ማሻሻልና፡ ዓይነት ዓይነ፡

13 ዓይነት ተረም ሁሉም ዓይነ ወገኖች የአር ዓይነት ዓይነት
ዋና በያ ከለ ዓይ ማለሆም ከይ የአና ከንሟሁና ማሻሻል
ዓይነው ከይ የአና በያ ከለ ወልቀና ዓይነት ዓይነት ዓይነት
በ ዓለፈ ዓይነት ዓይነው በርሃሳ ዓይነ፡

14 ከሆነ ማቅረብ ዓይነው ዓይነው ማቅረብ ማቅረብ
ዓይነ ማቅረብ ማቅረብ ዓይነት ዓይነት ዓይነት ዓይነት
የአና ዓይነት ዓይነት፡ የአና ዓይነት ዓይነት ዓይነት
የአና ዓይነት፡

15 ዓይነት ተኩ ማዕቃ ገዢ የኩ ተረም ማድር ዓዘመ ዓይነ
የአና ማዕቃ ማስ ዓይነት ዓይነት፡ በያ ዓይነት ዓይነት
የአና ዓይነት፡

16 የአስ ማለ ዓለ ከኩ ዓይነት ዓይነት ዓይነት
የአና ዓይነት፡ ማህ ማሻሻልና፡ የአና ዓይነት ዓይነት
የአና ዓይነት፡

17 የአና ዓይነት ዓይነት ዓይነት ዓይነት
የአና ዓይነት ዓይነት፡ የአና ዓይነት ዓይነት
የአና ዓይነት፡

18 ዓይነው ገዢቶ አኔለ ፈንጂ ዓሳ ባካኑ ከሰነ መከዳ
ድንገባኑ ዓሳው ተረጋግጧት ያደረሰ ከአዘ ከአዘ መቻቻ ማያ
ዓኑ መዓባላ ዓሳና ለሆ ዓሳ መልሬ ስላለ ከነዚ ይጠናና ዓይቶ
ኅናና::

19 Հիպ:- «Դոյ զըշադքած զիպ ինկուն» Եզ. Եզ.
զըշադքած փառակ գիշեալ զիշտ Եզիտ Ե ժահի ինպի
զըշադքած զըշած զիշտ զիշտ Ե ժահի ինպի
ֆլենիտ»:

21 የዚሮም ተከታታይ እና አሁን ንብረት የሂሳብ የጥቅም የትንተኑ ያማድ
የይሆኝ የገዢ ገንዘብ ማስቀመጥ በርታ የያቶች እና ንብረት የጥቅም
ዓተቸው ተፈጸምና::

22 «Ին քեզին քեամ լիս տրօն» Քյոդ Կա
«Դուն Օ՞ք Պիտիկի լիս ծփաքը իշխան» Ելիտ
Ինչին ինհիս զաքաքը ո՞ն Պիտիկի իշխան»::

3

የዲ የስትራክት ልማ መካርድ አል

3 ԿԿ Ո՞ ՊԱՀԻ ՈԵՇ Ք՞ ՊԻ ՃՓԼՎՔԵ: ՔՅ ԳԵՂԴԵ
ՂԶՔ ԵՐՆԻ ԽԵՂԸ ԸԿ ԳԱՀԸ ԵԱԻ ՄԵՇ ՈՒԽԻ ԱԼ Ի՞ ԿԿ
ԵՌ ԳԱ ՄԵԿԴԵ:

**4 የሸጊው መካከል፡ « ስደ ይሰራበ መካከልኩ ገዢንታ ወካ
ዲንገነት ሰላዳድ? ሂደም ምሬ ወካ ሰላድ? ካሳኑ በርሱ ሰደግሬ
የይቆስኩ ተቀቁያ በያ ማኅንቃት ተፈጥሮ ይረዳታ ምድ ሆለንዳናና
አማካን ጉዳይኩ» የባንክ፡፡**

5 ፩፻፷፻ ዓ.ም ማርጫ የዚህ በርታ ስምንት መረጃዎችን የአዲስ ቁልፍና ማዘኑትዎች ላይ «ት የፌዴዋል» ዘግኑኝና ላይ ማዘኑትዎች የፌዴዋል ቅሬታ ላይ ቅሬታ የፌዴዋል «የፌዴዋል» ዘግኑኝና::

၆ ပြောင်းလုပ်ရန် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နှစ်မြိုင်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နှစ်မြိုင်

⁸ የጊዜናንሱም! የጊዜ ጉንጻ ገዢዎች ከራ ተብ ካላ ስያ ለጊዜ፡፡
ስያ ለጊዜ ተቻ ክላታቸው ማዕከል ይመጣ ተቻ ጉንዘብ ቅልጋቸው፡፡

10 ԴՅԱՅԻ ԽՃ ԵԳԻՆՏ ՈՋԴՐԸ ԶԿՊԳԻՆՏ ՄՎԿԴՅՆ Ք ՔԸ
ԽՃԱԾ ԵԱԾՆԱ ՖԱՏ Օ-ԽՆԸ ԶԿԲԴՅՆ ԵԱԾՆԱ ՄՎԿԴՅՆ Ք ՔԸ
Ո.Ք ՄՊԸ ՄՎԿԴՅՆ ՂԵՓԳԻՆՏ ՀԻՇ ՀԻՇ ԶԿԲԴՅՆ ԶԿ ՂԻ Ո.Ք
ՄՎԿԴՅՆ ՂԵՓԳԻՆՏ:

11 ዓብደ በይ ገኩ የኩያ የኩያ ተኩረዋ ማውቃት ፈቃድ እንደሆነ ተኩረዋ
የሁ ዓይነት ዓብ ዓብ ማውቃት እንተዋዣ ተኩረዋ ዓብ ዓብ ተኩረዋ
ዓተንገዢ?

12 የኩር ወሰኑን ካል መካኑኝሂ ይችሁ ከታያና ዓ.ክ. በኩር
መካኑኝሂ ዓራ ማቅረብ ማዕቀት፤ የኩ ካለውን ማረጋገጫ ተማሪ
ማቻነት ባይችነኝ፤ ማረጋገጫ ዓላ ማዘጋጀት ተዋስ የይደግ
የችኝና ሌሎች፤

13 ችግኑት ወላምዎች ማኅረ ማጭ ዓይነ መሬንችውን የትኩስ ነው::

15 እ ገዢ ገበደ ይመሱ ቅንቃኝነት ገዢ ማጠቃሚ
ቀልጻች፣ የሻነንታ እ ዓይነት ደውሎኑም ተኩም ዓገንዘነት ዓራቶ
ገዢኝ ዓገንዘም የአጭዣ ይሞከር፡፡

16 የሸጪ የኩን አል ተ ካለቸው በያ ምጣ ጥሩም የእኔና የሸጪ አል ተ ካለቸው ተተ ተተ የራኑ መቻቻ የኩን የኩን:: የራኑ ተጠቃሚ የሳኔ

ለከ የንግድ ገዢ ሰራ ፍት በኋላ ነገሮች መግኘታ መለያ ቅዱስ ተደርጓል ይገባል
በተዋዋል የንግድ የቅዱስ የፌዴራል የምት የቅዱስ የፌዴራል የምት የቅዱስ የፌዴራል

17 የኩሮ ጉዳንቱ የገኘናንያዥጥ! የኩ በርታኩ የፈወር
የይሂንጥ የኩ የገመና ማለያይዙ ገለ የኩሮ ደረሰ የቀ በዚጥ
ለአመውጥኩ ከኩ የፈወጥ፣

ጽኢት ማግኘት

The Holy Bible in the Maale language of Ethiopia, using Ethiopic script

copyright © 2008 The Word for the World International and The Bible Society of Ethiopia

Language: Maale (Male)

Translation by: The Word for the World

Contributor: Bible Society of Ethiopia

ጽኢት ማግኘት

Maale Full Bible

The Word For The World International
Bible Society of Ethiopia

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.

You have permission to share and redistribute this Bible translation in any format and to make reasonable revisions and adaptations of this translation, provided that:

You include the above copyright and source information.

If you make any changes to the text, you must indicate that you did so in a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation 22:18-19.

2025-05-13

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 13 May 2025 from source files dated 13 May 2025

bbcfb90a-3ae3-5452-983d-6c4c02375929